

ከመጣቱ በፊት ገንዘብ

የገንዘብ




የአዎንታዊ ማኔጅሜንት



ጥር 23 ቀን 1974
አዎንታዊ


Proudly
brought
to you

www.binyamihk.wordpress
.com



አ.አ.ፖ.ሲ.ፖ.ሲ.ፖ.ሲ

Proudly
brought
to you



www.binyaminhk.wordpress
.com




የገጽ ፬ ሠርዓ: የሰተክሮ
፪/፲፮: ከገጽ ፪-፮: ፮፻፶፯
፲፮፻፶፯: ሠርዓ: ሰጥጥ
፲፮፻፶፯: ገጽ: ፲፮፻፶፯

፲፱/፲፱

የአሥመራ ማኒፌስት



Proudly brought to you
 www.binyaminhk.wordpress.com



መ ግ ቢ ያ

ባለፉት አምስት ምዕተ ዓመታት ተስፋፊዎች፣ ቅኝ ገዥዎችና ኢምፔሪያሊስቶች በሰሜናዊው የአገራችን ክፍልና በተለይም በቀይ ባሕር ድንባራችን በኩል በተደጋጋሚ የሰነዘሯቸውን ጥቃቶች የቀድሞ አባቶቻችንና ተከታታይ ትውልዶች በከፍተኛ መስዋዕትነት ሲመክቱ ኖረዋል። ሆኖም ጠላቶቻችን እየተፈራረቁና ስልታቸውን እየቀያየሩ ከመመላለስ አልተቆጠቡም።

ኢትዮጵያ ስትራቴጂያዊ አቀማመጥ ያላት አገር ከመሆኗም ሌላ ከጥቂት ዓመታት ወዲህ ደግሞ ሠርቶ አደር ልጆቿ እኩልነትና የጋራ ብልጽግና የሚያገኙናጽፋቸውን የዕድገት ፈር ለመከተል በመምረጣቸው ከኢምፔሪያሊስቶችና ከአድኅሮት ኃይላት በልዩ ልዩ መልክ የጥፋት ቢትር ይሰነዘርባቸዋል። በዚህ የተነሳ በተለይ በኤርትራ ክፍለ ሀገር ውስጥ ገንጣይ ወንበይዎች ከዓለም አቀፍ ፀረ አብዮት ኃይላት ሙሉ ድጋፍ እያገኙ ሰላምን በማወክ ከፍተኛ የሕይወትና የንብረት ጥፋት እንዲደርስ አድርገዋል። ይህ ሁኔታ እስካልተወገደ ድረስ ሠርቶ አደሩ ሕዝብ ከተለመው የዕድገት ግብ ለመድረስ እንደማይችል በመገንዘብ አብዮታዊ መንግሥት ለሰላም መከበር ቀደም ሲል ካደረጋቸው ልዩ ልዩ ጥረቶች ሌላ ዛሬ ፖለቲካዊ፣ ኤኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊ፣ ባህላዊና ወታደራዊ ገጽታዎች ያሉት የተቀነባበረ እርምጃ መውሰድ አስፈልጓል። በዚህ መሠረት የኤርትራ ክፍለ ሀገር ሁለገብ ቀይ ኮቦብ አብዮታዊ ዘመቻን በመቀየስ ለተግባራዊነቱ ሠርቶ አደሩ ቆርጦ ተነስቷል።

ዘመቻው፣ የመንግሥትና የኢሠጋኦት ተወካዮች፣ እንዲሁም የመላ ኢትዮጵያ የሕዝባዊ ድርጅቶችና የሙያ ማኅበራት፣ የየክፍላት ሀገሩ ሕዝባዊ ድርጅቶች፣ የአብዮታዊ ሠራዊት፣ በየደረጃው የሚገኙት የኤርትራ ክፍለ ሀገር የሕዝባዊ ድርጅቶችና የሙያ ማኅበራት፣ በክፍለ ሀገሩ ውስጥ የሚገኙት ልዩ ልዩ ብሔረሰቦችና ማኅበረሰቦች አባላት፣ የሃይማኖት መሪዎች በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሠርቶ አደር ሕዝብ ተወካዮች በአሥመራ ከተማ ተገኝተው በተሳተፉበት ከፍተኛ ጉባዔ አማካይነት ተበሥሯል።

የጉባዔው አባላት ጓድ ሊቀ መንበር መንግሥቱ ኃይለማርያም የጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግና የኢሠጋኦት ሊቀ መንበር፣ የአብዮታዊው ጦር ጠቅላይ ላዥ የኤርትራ ክፍለ ሀገር ሁለገብ ቀይ ኮቦብ አብዮታዊ ዘመቻን በማስመልከት ጥር ፲፯ ቀን ፲፱፻፸፱ ያደረጉትን ከፍተኛ የፖሊሲ ንግግር መሠረት በማድረግ ለአራት ቀን የክፍለ ሀገሩን ተጨባጭ ሁኔታ ከገመገሙ በኋላ ታሪካዊውን የአሥመራ ግንፈስቶ ጥር ፳፫ ቀን ፲፱፻፸፱ አውጥተዋል።

Proudly
brought
to you

www.binyaminhk.wordpress.com



የአሥራ ማኒፌስት

እኛ የቀይ ኮከብ ሁለገብ አብዮታዊ ዘመቻ ጉባዔ አባላት፤

- የሐረርጌ ክፍለ ሐገርን ሕዝብ
- የሲዳሞ ክፍለ ሐገርን ሕዝብ
- የሸዋ ክፍለ ሐገርን ሕዝብ
- የባሌ ክፍለ ሐገርን ሕዝብ
- የትግራይ ክፍለ ሐገርን ሕዝብ
- የአርሲ ክፍለ ሐገርን ሕዝብ
- የአዲስ አበባ ከተማን ሕዝብ
- የአ.ሉባቦር ክፍለ ሐገርን ሕዝብ
- የከፋ ክፍለ ሐገርን ሕዝብ
- የወሊጋ ክፍለ ሐገርን ሕዝብ
- የወሎ ክፍለ ሐገርን ሕዝብ
- የጋሞጎፋ ክፍለ ሐገርን ሕዝብ
- የጎጃም ክፍለ ሐገርን ሕዝብ
- የጎንደር ክፍለ ሐገርን ሕዝብ
- የመላ ኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበርን
- የመላ ኢትዮጵያ ገበሬዎች ማኅበርን
- የአብዮታዊት ኢትዮጵያ ወጣቶች ማኅበርን
- የአብዮታዊት ኢትዮጵያ ሴቶች ማኅበርን
- የከተማ ነዋሪዎች ማኅበራትን
- የኢትዮጵያ አርበኞች ማኅበርን
- የኢትዮጵያ መምህራን ማኅበርን
- የኢትዮጵያ የጤና ባለሙያዎች ፌዴሬሽንን
- የኢትዮጵያ ሠዓሊያን ማኅበርን
- የኢትዮጵያ ደራሲያን ማኅበርን
- የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማኅበርን
- የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማኅበርን
- የኢትዮጵያ ተዋንያን ማኅበርን
- የኢትዮጵያ የእንስሳት ሐኪሞች ማኅበርን
- የአብዮታዊት ኢትዮጵያ አብዮታዊ ሠራዊትን
- የኤርትራ ክፍለ ሐገር መኪራማን
- የኤርትራ ክፍለ ሐገር መኪገማን
- የኤርትራ ክፍለ ሐገር አኪወማን
- የኤርትራ ክፍለ ሐገር አኪሴማን
- የኤርትራ ክፍለ ሐገር ከነማትን

- የኤርትራ ክፍለ ሐገር አርበኞች ማኅበርን
- የኤርትራ ክፍለ ሐገር የመምህራን ማኅበርን
- የኤርትራ ክፍለ ሐገር የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮችን
- የኤርትራ ክፍለ ሐገር የአሥልምና ሃይማኖት ተከታዮችን
- የኤርትራ ክፍለ ሐገር የካቶሊክ ሃይማኖት ተከታዮችን
- የጀኛው አብዮታዊ ነፃ አውጪ ሠራዊትን
- በኤርትራ ክፍለ ሐገር የሐማሴን አውራጃ ሕዝባዊ ድርጅቶችን
- በኤርትራ ክፍለ ሐገር የአከለጉዛይ አውራጃ ሕዝባዊ ድርጅቶችን
- በኤርትራ ክፍለ ሐገር የሠራዩ አውራጃ ሕዝባዊ ድርጅቶችን
- በኤርትራ ክፍለ ሐገር የከረን አውራጃ ሕዝባዊ ድርጅቶችን
- በኤርትራ ክፍለ ሐገር የባርካ አውራጃ ሕዝባዊ ድርጅቶችን
- በኤርትራ ክፍለ ሐገር የጋሽና ሰቲት አውራጃ ሕዝባዊ ድርጅቶችን
- በኤርትራ ክፍለ ሐገር የሣህል አውራጃ ሕዝባዊ ድርጅቶችን
- በኤርትራ ክፍለ ሐገር የቀይ ባሕር አውራጃ ሕዝባዊ ድርጅቶችን
- በኤርትራ ክፍለ ሐገር የአሰብ አውራጃ ሕዝባዊ ድርጅቶችን
- በኤርትራ ክፍለ ሐገር ውስጥ የሚገኙ ልዩ ልዩ ብሔረሰቦችንና ማህበረሰቦችን ፡ ማለት ፡
 - ትግራይ ትግረኝን
 - ቢንአምርን
 - ኩናማን
 - አፋርን
 - ቢሌንን
 - ቤጃን
 - ናራን (ባሪያን)
 - ሳሆን
 - ትግረን

— የኤርትራ ክፍለ ሀገር ሕዝባዊ ሠራዊትን በመወከል ፡ በዚች ውብና ታሪካዊ የኤርትራ ክፍለ ሀገር ዋና ከተማ በሆነችው በአሥመራ ተገኝተን ከጥር ፲፯ እስከ ጥር ፳፫ ቀን ፲፱፻፸፬ ድረስ ባደረግነው አገር አቀፍ ታሪካዊ ጉባዔ ላይ ፡

- ንድ ሊቀመንበር መንግሥቱ ኃይለማርያም የጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግና የኢሠጋኦት ሊቀመንበር ፡ የአብዮታዊው ጦር ጠቅላይ አዛዥ ፡ ጥር ፲፯ ቀን ፲፱፻፸፬ ለመላው የኢትዮጵያ ሠፊ ሕዝብ ያደረጉትን ታሪካዊ ንግግር በአንክሮ አስተውለን ፤
- የኢትዮጵያን ሠፊ ሕዝብ በመወከል በቀይ ኮከብ ሁለገብ አብዮታዊ ዘመቻ ጉባዔ ተሳታፊ የሆነውን የእያንዳንዱን ተወካይ ንግግር በጥምና አዳምጠን ፤
- ስለ ቀይ ኮከብ ሁለገብ አብዮታዊ ዘመቻ ጠቅላላ ዕቅድ ፡ አቋምና ግብ በዘመቻው ዋና ፀሐፊ አማካይነት የቀረበውን ዘገባና ገለፃ ሰምተንና ተመልክተን ፤
- ተገንጣይ ወንበዴዎች ፡ በአገሪቱ አንድነትና ነፃነት ላይ በማመጽ የፈጸሙትን ወንጀልና የፖለቲካ ውንብድና ፡ በሰፊው ሕዝብ ሕይወትና ንብረት ላይ ያደረሱትን ከፍተኛ ጥፋት በታው ላይ በመገኘት ተመልክተንና በሰፊውም ተወያይተን ፤
- የነፃነትና የአንድነት ታሪካችንን ፡ በተለይም ለአንድነታችን መሠረት የሆነውን የሰሜኑን ክፍለ ሐገር ታሪክ ፡ ቅኝ ገዥዎች የፈጸሙብንን ግፍና በደል አስታውሰን ፤
- አብዮታዊው መንግሥት የኤርትራን ችግር በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በየወቅቱ የወሰዳቸውን ልዩ ልዩ እርምጃዎች በዝርዝር በመመልከት በጎ ፈቃድና ሙሉ ትዕግሥት የሰፈነባት ያላሰለሰ ጥረት መደረጉን አረጋግጠን ፤
- በአጠቃላይ ከታላቁ የየካቲት አብዮታችን ፍንዳታ ጀምሮ ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለያዩ ወቅትና መድረክ የተገንጣይ ወንበዴዎችን ፀረ ሕዝብና ፀረ አብዮት ድርጊታቸውን ከማውገዝ ባሻገር ተግባራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ያላለፋቸውን ውሳኔዎች አስታውሰን የሚከተለውን ገምግመናል ።

የነፃነትና የአንድነት ታሪካችን ፡

ውድ እናት አገራችን ኢትዮጵያ ቁጥራቸው በዛ ያለ ብሔረሰቦችና ማህበረሰቦች ፡ በአብዛኛው የበለፀጉ ባሕሎችና የሚያኮሩ የሥልጣኔ ቅርሶች የሚገኙባት እንዲሁም የልዩ ልዩ ሃይማኖት ተከታዮች ያሉባት ፡ ኩናና ጀግና ሕዝብ የሚኖርባት ፡ ያለማቋረጥ ሲወርድ ሲዋ

ረድ የመጣ የብዙ ሺህ ዘመን የነፃነትና የአንድነት ታሪክ ያላት ፡
በመልክአ ምድር አቀማመጥ በቀይ ባሕርና በአፍሪካ ቀንድ ቁልፍ
የሆነ ስትራቴጂያዊ ሥፍራ የያዘች ፡ በአየር ንብረቷና በተፈጥሮ
ሃብቷ የበለፀገች አገር ናት ።

የየዘመኑ ተስፋፊዎች ፡ ቅኝ ገዥዎችና ኢምፔሪያሊስቶች የተፈ
ጥሮ ሃብቷን ከምችት ለመበዛበዝ ብቻ ሳይሆን አውሮፓን ከአፍሪካና
ከሩቅ ምሥራቅ ጋር በማገናኘት አቋራጭ መንገድ የሆነውን ቀይ ባሕ
ርን በቁጥጥራቸው ሥር ለማድረግ የፈለጉ በቅርብና በሩቅ የነበሩ ጠላ
ቶች በኢትዮጵያ ላይ ተደጋጋሚ ደባ ፡ ወረራና ጦርነቶች ሲያካሄዱ
ባት ናረዋል ። ሆኖም በየወቅቱ በተናጠልና በወል የተረባረቡባትን
የጠላት ኃይሎች በጀግናት ልጆችዋ መስዋዕትነት ድል በመምታትና
አሳፍራ በመመለስ በፀረ ኮሎኒያሊስት ፡ በፀረ ዘረኝነትና በፀረ ፋሺ
ስት አቋሚ በአፍሪካ ለብዙ መቶ ዓመታት ከፍተኛ ትግል ስታካሄድ
የቆየች ታፍራና ተከብራ የናረች አገር ናት ።

በ፲፮ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻና በ፲፯ኛው መጀመሪያ
ላይ በኢትዮጵያችን ውስጥ በነበረው የርስ በርስ ጦርነት በመጠቀም
የአቶግን ቱርኮች የአገራችንን ድንበር በመድፈር ወረራ ሲያካሄዱ
ብን ፡ ፖርቱጋሎች በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ ገብተዋል ። ቱርኮች
ምዕዋንና ሐርጊንን ይዘው ወደ መሐል አገር በመግባት ደባርዋ ላይ
ለመመሸግ ሞክረዋል ። ፖርቱጋሎችም ቁጥጥራቸውን ለማጠናከር
ቢጥሩም የሁለቱም ዓላማ በሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከንድ ተደ
ምስሰዱ ።

እ-ኡ-አ- በ፲፰፻፸፰ የኢትዮጵያ ጦር ቱርኮችን ዓዲ ዳዕሮ
ላይ በቆራጥነት ገጥሞ ሲያደባዳቸው የተረፈውንም የጠላት ኃይል
በማሳደድና ተከታትሎ በማጥቃት ደባርዋ ላይ ተጠናክሮ የጠበቀ
ውን ምሽግ እንዳለ ደምስሶታል ።

የቱርክ ኃይል ቁመን ሳይረሳ ከሃያ ዓመታት በኋላ በአዲስ ኃይል
ተጠናክሮ አዲስ ወረራ ለማካሄድ ሲሞክር እ-ኡ-አ- በ፲፰፻፺፰
ምዕዋና ሐርጊን ላይ በተደረገው ከባድ ጦርነት የኢትዮጵያ ጦር ወራ
ሪውን ጠላት የሃፍረት ግቅ አከናንቦ ፡ ኢትዮጵያን ዳግመኛ በጠላት
ነት እንዳያያት አድርጓል ። ይኸም ታሪካዊ ድል የቱርክን ከግብፅና
ከተቀሩትም የሰሜን አፍሪካ ይዞታዎቹ መልቀቅ መንገድ ከፋች ሆኗል ።

፲፱ኛው ክፍለ ዘመን የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ ግብጽ ራስዋ ከአ
ቶግን ቱርኮች ቁጥጥር ውስጥ ወጥታ በእንግሊዞችና በአሜሪካን መር
ሰነሪዎች በመጠቀምና በነሱም በመመራት ፡ በአንድ በኩል የዓባይን
ወንዝ ከምንጮቹ ፡ በሌላ በኩል ደግሞ የቀይ ባሕርን አዋጣኝ ግዛ
ቶች ፡ ወደቦችንና የአካባቢውንም ንግድ ለመቆጣጠር የተነሳሳችበት

ወቅት ነበር ።

በእነዚህ ሁኔታዎች መገጣጠም የተነሳ ግብጽ በቀይ ባሕራችን
በኩል በመግባት ለጊዜው የሰሜን ኢትዮጵያን አንዳንድ ክፍሎች
ለመያዝ ቢሳካላትም ግፊቱን ለመቋቋምና ብሎም ጠላትን ለማው
ደም ያላቋረጠ የትጥቅ ትግል ተካሂዷል ። በመጨረሻም እ-
ኡ-አ- በ፲፰፻፸፰ እና በ፲፰፻፸፰ ጉንደትና ጉራዕ ላይ በአፄ ዮሐንስ
አዝማችነት ፡ በታላቁና በሰመ ጥር ጀግናው በራስ አሉላ አባነጋ
የጦር አዛዥነት የተመራው ጦር የጠላትን ኃይል እንዳልነበረ በማድ
ረግ ደምስሶ ግብፅም እንደ ቱርክ ሁሉ በኢትዮጵያ ላይ የነበራትን
የመስፋፋት ዓላማ በእምቡጥነቱ ቀጭቶታል ።

የ፲፱ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋጣሽ በካፒታሊስት ዕድገት የደ
ረጁት የጊዜው ኢምፔሪያሊስት ኃያላን ፡ አፍሪካን ፡ መካከለኛው ምሥ
ራቅንና እስያን እንዲሁም የቀረውን ዓለም ለመቆራመት የተነሱበት
ወቅት ስለነበረ የኢጣልያንና የፈረንሳይ በተለይም የእንግሊዝ ኢም
ፔሪያሊዝም ኢትዮጵያን በልዩ ልዩ ዘዴ በመከፋፈል በቁጥጥራቸው
ሥር ለማዋል ብርቱ ጥረት አድርገዋል ።

በሱዳን ደርቡኾች ተከቦ የነበረው የግብፅ ጦር እንዳይደመስስ
በምዕዋ በኩል አቋርጦ እንዲወጣ እንግሊዞች የአጼ ዮሐንስን ትብብር
ጠይቀው የተፈረመው «የሂዊት ውል» በአንድ በኩል ምዕዋ የኢ
ትዮጵያ ግዛት መሆኑን ሲያረጋግጥ ፡ በሌላ በኩል ደግሞ የግብጽ
ጦር በኢትዮጵያ ግዛት በኩል እንዲሸሽ ዕድል ሰጥቶት ነበር ።

እንግሊዞች ግን ፍላጎታቸውን ካሟሉ በኋላ የውል ቃላቸውን በማ
ጠፍ ምዕዋን ለኢጣልያ አሳልፈው በመስጠታቸው ኢጣልያ ከባሕር
ጠረፋችን ተነስቶ የቅኝ አገዛዝ መረቡን ወደ መሐል እንዲዘረጋ
ዕድል ሰጥቶታል ። ይህንን የኢጣልያን መስፋፋት ለመግታት ጭቁኑ
የኢትዮጵያ ሕዝብ ከወራሪው ጠላት ጋር በተለያዩ ሥፍራዎች ከፍ
ተኛ መስዋዕትነት የከፈለባቸው ጦርነቶች አካሂዷል ። እ-ኡ-አ-
በ፲፰፻፹፰ ደጋዓሊ ላይ የጀግናው የራስ አሉላ ሠራዊት የኢጣልያንን
ጦር በመደምሰስ ምንጊዜም የማይረሳ የድል ምዕራፍ አስመዝግቧል

የኢጣልያን ዓላማ መላ ኢትዮጵያን በቅኝ አገዛዝ መዳፍ ሥር
ለማድረግ ስለነበረ በደጋዓሊ ላይ የደረሰበት ሃፍረት ሳይበቃው በይ
በልጥ ተደራጅቶ ፡ ታጥቆና ተጠናክሮ ወደ መሐል አገር እየገፋ በ
መምጣት ቁጥጥሩን መረብ ወንዝ ድረስ ለመዘርጋት ችሎ ነበር ።

ስለሆነም ለሐገሩ ፡ ለነፃነቱና ለአንድነቱ ሟች ፡ ለመብቱ ተቆ
ርቋሪና ለታሪኩ ቀናኢ የሆነው ጀግናው የኢትዮጵያ ሰፊ ሕዝብ ኢጣ
ልያን የመረብን ወንዝ ተሻግሮ ቁጥጥሩን ለማስፋፋት የወሰዳቸውን ወታደ

ራዊ እርምጃዎች ለመግታት፡ በአደረገው ተጋድሎ በታሪካዊነቱ በመላው ዓለም በታወቀውና ለጥቁር እፍሪካ ሕዝቦች የትግል ታሪክ እኩሪ በሆነው በአድዋ ጦርነት በ፲፮፻፳፮ በአፄ ምኒልክ የተመራው ጀግናው የኢትዮጵያ ሠራዊት የኢጣልያንን ጦር ድባቅ በመምታት ለዘላለም የሚታወስና በአርአያነቱ ለአዲሱ አብዮታዊ ትውልድ እኩሪ የሆነ የታሪክ ቅርስ አበርክቷል።

ከአድዋ ሸንፈቱ ተገቢውን ትምህርት ሳይቀስም ከአርባ ዓመታት ዝግጅት በኋላ ፋሺስት ኢጣልያ በዘመናዊ የጦር ትጥቅ ተጠናክሮ የቆየ ሕልውና ዕውን ለግድረግ በተቀረው የኢትዮጵያ ክፍል ላይ የአምስት ዓመት ወረራ አካሂዷል።

ፋሺስት ኢጣልያ በዓለም ሕግ በተከለከለ የመርዝ ጋዝ በመጠቀም ወንድ፡ ሴት፡ ሕፃን፡ ሽግግሌ ሳይለይ የብዙ ሺህ ሰው ሕይወት በግፍና በአስቃቂ ሁኔታ ቢፈጀም የተደረገው ፀረ ፋሺስት ትግል መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የተዋደቀበትና ከፍተኛ መስዋዕትነት በመክፈል ታሪካዊ አንድነቱን ያረጋገጠበት ነበር። በዚህ አጋጣሚ በፍጹም ኢትዮጵያዊነትና የጋላ ወኔ ተነሳሰተው በየአቅጣጫው የጀግንነት ጭምር የፈጸሙት ሰማጥር አርበኞች ከዚህ ቀደም በየጊዜው የተጠቀሱ በመሆኑ መደገም ባያሻም የዚችን ክፍለ ሐገር ተወላጆች እነ ዘርዓይ ደረሰን፣ አብርሃ ደቦጭን፣ ሞገስ አሰገድአምንና ሌሎችንም ስናስታውስ በታላቅ ኩራትና አድናቆት ነው።

በአብዮታዊ ታሪካችንም ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጨቋኙን የፊውዳል ሥርዓት መንግሥት በመጣል ፍትሕ፣ እኩልነት፣ ዲሞክራሲና ሶሻሊዝም እንዲሰፍን ሥር ነቀል መደባዊ ትግል በሚያካሂድበት ወቅት እብሪተኛው የሶግሊያ የገዥ መደብ በኢምፔሪያሊዝምና በአድህርት ጋይላት መግሪያነት በ፲፱፻፷፱ የመስፋፋት ጦርነት ከፍተኛናል። በዚህ ወግኝ ወቅት በገድ ሊቀመንበር መንግሥቱ ጋይላማርያም ቆራጥ አመራር ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ «አብዮታዊት እናት አገር ወይም ሞት፣ ከዘላለም ባርነት የአንድ ቀን ነፃነት» በሚል የከተት ጥሪ ሥር በመሰባሰብ የጀግናች አባቶቹን ታሪክ በሶሻሊስት እርባኝነት በማደስ ጠላትን ድባቅ መትቶ ነፃነቱን፣ አንድነቱን፣ ሕልውናውንና አብዮቱን በደግሞ በአጥንቱ አስከፊረል።

የሰሜን ክፍለ ሐገር ታሪክ፣ የአንድነቱ መሠረትና ቅኝ ገዥዎች የፈጸሙት በደል።

የኢትዮጵያ ሰፊ ሕዝብ የጀግንነት ታሪክ በቀደምት አባቶቻችንና በአዲሱ አብዮታዊ ትውልድ ደም ሊፃፍ የሰሜን ኢትዮጵያ ሕዝብ ከቀ

ሩት ኢትዮጵያውያን እህቶቹና ወንድሞቹ ጎን ለጎን ድንብ፡ ለነፃነቱና ለሕልውናው በመቆም መስዋዕትነቱን ከፍሎ ድሎቹንም በአንድ ላይ ተቀዳጅቷል።

የኢጣልያንና የእንግሊዝ ቅኝ አገዛዝ ጌ ዓመታት ያህል ሰብአዊ መብቱን ነፍገው በረሃብና በእርዛት ሰንሰለት አስረው ሰገድሉት፡ ሲጨቁኑትና ሲበዘብዙት ናረዋል። በሕዝቡ ላይ የሚኑት የዚህ ዓይነቱ ሥቃይና መከራ አንሶአቸው ኢትዮጵያዊነቱን ለማስረሳትና ለማሰካድ፣ ከፋፍሎም ለመግዛት ያልተጠቀሙበት ዘዴና ሴራ ባይኖርም የክፍለ ሐገሩ ጭቁን ሕዝብ ለአገሩ ነፃነትና ለራሱም ከብር ጠላትን በየወቅቱ ፊት ለፊት በመግጠም አርበድብዶታል።

በክፍለ ሐገሩ ውስጥ የተካሄደውን ጠንካራ የፀረ ቅኝ አገዛዝና ፀረ ፋሺስት የትጥቅ ትግል በዝርዝር ማተቱ የታሪክ ፋንታ ቢሆንም በዚህ ግንፈስቶ የኢጣልያንና የእንግሊዝ ቅኝ አገዛዝ በሰላም የናረበት ጊዜ እንዳልነበረና እነዚህም የባዕድ ጋይሎች በበኩላቸው የሞት ጽዋቸውን በሰፊው የቀመሱ መሆናቸውን መጥቀሱ ብቻ በቂ ይሆናል።

የኢጣልያንን ቅኝ አገዛዝ ከኢትዮጵያ ጨርሶ ለማስወገድ በተደረገው ትግል፣ የኤርትራ ክፍለ ሐገር ሠፊ ሕዝብ የትጥቅ ትግሉን እፋፍሞ የአንድነት ግንባር በማጽደቅ «ኢትዮጵያ ወይም ሞት» የሚል ጥልቅ የሐገር ፍቅር ስሜት የያዘ መፈክር አንገቦ በመነሳት የኢጣልያንን ቅኝ አገዛዝ በቆራጥነት ታግሎ የእንግሊዝንም ሥውር ደባ አክሸረል።

በወቅቱ በኢምፔሪያሊስቶች መካከል በነበረው የጥቅም ግጭት የኤርትራን ሕዝብ ፍላጎት ሙሉ ሙሉ ሳያሟላ አንድነቱን በፈያ ራሽን ደረጃ ቢያንጠለጥለውም፣ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ሕዝቡ በመረጣቸው የምክር ቤት አባላት ለማካይነት ውህደቱን ፍጹም በማድረግ ታሪካዊ አንድነቱን ለአንድና ለመሠረቻ ጊዜ ሊገሰስ በማይችል ሁኔታ አረጋገጠ ቅኝ አገዛዝን ለዘላለም ደምስሶታል።

የኢትዮጵያን ታሪክ ለሚያውቁ ይህ የአንድነት ውሳኔ ከተሊያሰደንቅ አይችልም። ለአንድነቱ ምስክር ሊሆን የሚችለውን ተጨባጭ የኢትዮጵያ ታሪክ መለስ ብለን ለአንድ አፍታ ብንመለከት፡ ቢያንስ ከአምስተኛው መቶ የእርጊው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የሰሜን ክፍለ ሐገር ለመላው ኢትዮጵያ የሥልጣን ምንጭ እንደነበረ እያጠያይቅም። የኢትዮጵያ ፈደላት በአሁኑ መልካቸው ተቀርፀው በግዕዝ ለማካይነት ለትምህርትና ሥነ ጽሁፍ፣ ለባሕልና ለጠቅላላውም የሥልጣን መስፋፋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የተደረገው በዚህ በሰሜን ኢትዮጵያ ለብዕ በነበረው የአክሱማውያን ዘመን መሆኑ ከማንም

የተሰወረ ለይደለም ።

እ-እ-እ- ከ፲፱፻፹፭ ጀምሮ የኢጣልያን የቅኝ አገዛዝ ወደ ሰሜን ክፍለ ሀገራችን ሰርጎ በመግባትና ከፊሉን በመቆጣጠር «ኤር ትራ» የሚል መጠሪያ እ-እ-እ- ለቆጣጠር በ፲፱፻፶፯ እስከሰየመ በት ጊዜ ድረስ ይህ ለካባቢ የሚታወቀው «የባህር ምድር» በሚል ስያሜ ሲሆን ለስተዳዳሪውም ባሕረ ነጋሽ ይባል እንደነበረ በታሪክ የተመዘገበ ሐቅ ነው ።

ታሪኩ ባጭሩ ይህ ሲሆን የአውሮፓ ቅኝ ገዥዎች፡ በተለይም ኢጣልያን የኢትዮጵያን የባሕር ዳርቻ ለየቆራረሱ የቅኝ አገዛዝን በዚህ ክፍለ ሀገር እስካንሰራፉበት እስከ ፲፱፻፶፯ ምዕተ ዓመት መጨረሻ ለካባቢ ድረስ ኤርትራ ከኢትዮጵያ የተለየችበት፡ ኢትዮጵያም ያለ ኤርትራ የኖረችበት ወቅት ጨርሶ አልነበረም ።

የኢጣልያ ቅኝ አገዛዝ የፈጸመውን ግፍና በይደል ዘላይ ባጭሩ የጠቀሰው ሲሆን በተለይ የማይረሳው በክፍለ ሀገሩ የነበረውን ለም መሪት ከጭቁት ሕዝብ ነጥቆ ለኢጣልያ ሰፋሪዎች በመስጠት፣ የዘር ልዩነት በማድረግና መሠረታዊ የትምህርት ዕድል እንኳን በመንፈግ የክፍለ ሀገሩን ሕዝብ ረገጦ ለመግዛት እንዲያመች በሃይማኖት፡ በብሔረሰብና በአካባቢ ሰሜት በመለያየት ሕዝቡ እርስ በርሱ በጥ ላቻና በቅራኔ እንዲኖር ማድረጉ ነው ። በዚህም አድራጎቱ ለኢትዮጵያ አንድነት ወንቅ ለማውረሱ የዛሬው ተጨባጭ ሁኔታ ጉልህ ማስረጃ ነው ።

በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፋሺስት ኢጣልያ ድል ከተመታ በኋላ በምሥራቅ አፍሪካ የኢጣልያ ይዞታዎች የነበሩትን ግዛቶች እንግሊዝ በአስተዳዳሪነት ሲረከብ ኃላፊነቱ በጊዜያዊነት ቢሆንም በሱዳን የነበረውን የቀድሞ የቅኝ አገዛዝ ተስፋፊነት ዕቅድ ከግብ ለማድረስና ይዞታውን ላለመልቀቅ በተራቀቁ ዘዴዎች የተለያዩ መከራዎች አድርጓል ።

እንግሊዝ መላ ኢትዮጵያን በውል ጥገኛ ለማድረግ ያደረገው መከራ ስላልተሳካለት የኤርትራ ክፍለ ሀገራችን ሕዝብ ከተቀረው ወገኑ ጋር እንድንቱን እንዳያደስ በረቀቀ የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ ተጠቅ ግል = ከዚህም በላይ ፋሺስት ኢጣልያ የደነገገውንም የዘር ልዩነት ፖሊሲ በተግባራዊነቱ እንዲቀጥል አድርጓል ።

ከላይ እንደጠቀስነው የኤርትራ ክፍለ ሀገር ሕዝብ ግን በኢትዮጵያዊነቱ በመጽናት ለአንድነት ዓላማው ቆርጦ የተነሳ በመሆኑ ምንም ዓይነት ሴራ ለያገደው አልቻለም ። ይልቁንም ትግሉን በተቀነባበረ መልክ ለማራመድ እንዲያስችለው «ኢትዮጵያ ወይም ሞት» በሚለው መፈክር መሠረት እ-እ-እ- በ፲፱፻፵፩ የአንድነት ማኅበር

መሥርቶ የአንድነቱን ትግል በማፋፋጥ ላይ እንዳለ፡ ይህ ግህበር፡ ለመስፋፋት ፖሊሲው እንቅፋት እንደሚሆን በማመን እንግሊዝ የአንድነቱን ዓላማ የሚገረሩና የራሱንም ጥቅም የሚያራምዱ «ሊበራል ፕሮግራሲቭና፡ ራቢጣ ኤል እሥላሚያ» የተባሉ ሁለት አሻንጉሊት ድርጅቶች እያቋቋሙ ከሌሎች ፀረ አንድነት ድርጅቶች ጋር በመደመር ችግር እንዲፈጥር አድርጓል ።

በሌላ በኩል ደግሞ ምንም እንኳ የክፍለ ሀገሩን ሰፊ ሕዝብ ሰሜትና ፍላጎት ያንፀባረቀው የአንድነቱ ማኅበር የቆመለት የውሀ ደቱ ዓላማ ብቻ ቢሆንም በወቅቱ በነበረው የኢምፔሪያሊስቶች የጥቅም ግጭት የተነሳ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በብዙሃኑ ያልተጠየቀውን የፌዴራል አስተዳደር እንዲቋቋም አደረገ ።

የፌዴራሉ ሥርዓት ከመጀመሪያውም በሕዝቡ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ስላልነበረ ለውሀደቱ ሲታገል የቆየው ሰፊው የኤርትራ ሕዝብ በመረጣቸው የምክር ቤት አባላት አማካኝነት ፈዴሬሽንን ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ተወያይቶበት በከፍተኛ ድምጽ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ሠርዞታል ። ይህንን የኤርትራ ክፍለ ሀገር ሰፊ ሕዝብ ቆራጥ ውሳኔ አብዮታዊው ትውልድ በታላቅ አድናቆትና ኩራት ያስታውሰዋል ።

የተገንጣይ ወንበደዎች መፈጠር፡ በሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የፈጸሙት ወንጀልና የፖለቲካ ውንብድና፡

በታሪካችን ውስጥ በተደጋጋሚ ለገጠሙን ወረራዎችና ጦርነቶች ሁሉ መሠረታዊው ምክንያት የአገራችን የተፈጥሮ ሃብትና ስትራቴጂያዊ አቀማመጥ የመሆኑ እውነትነት በተገንጣይ ወንበደዎች ለፈጣጠርና ዕድገት በተጨባጭ የተከሰተ ሐቅ ነው ።

ከሃያ ዓመታት በፊት በኤርትራ ክፍለ ሀገር ለተቀጣጠለው ችግር መነሻ የሆነውን የ«ጀብሃ»ን ለመሰራረት ስንመለከት በቀላሉ የምንገነዘበው ይህንን እውነት ነው ። የ«ጀብሃ» መሥራቾች ከአነሳሳቸው ምንም ዓይነት የፖለቲካ ዓላማ ያልነበራቸው፣ በዝርፊያ በቅሚያ የተሰማሩ ተራ ሽፍቶች እንደነበሩ የዛሬውም ድርጊታቸው በቂ ማስረጃ ነው ። ከዚህ ተራ ሽፍትነት ለሰባሰበው መሰሪ የመገንጠል ዓላማ የነደፉላቸው፣ ለዕልቂት ተልዕኮአቸውም ያስታጠቁአቸውና ያደራጁአቸው የኢትዮጵያን አንድነትና ጥንካሬ ግዩት የማይፈልጉ የውጭ ኃይሎች ለመሆናቸው ግንም ሊሸፍነው የማይችል መራራ ታሪካዊ ሐቅ ነው ።

«ጀብሃ» የሀገራችንን ሕልውና ለጥፍተው ለመስፋፋት ለዘመናት

ሲያልሙ በነበሩ በውጭ ኃይሎች ካደረገ ላይ የተመሰረተው ከእናት ሐገሩ ከኢትዮጵያ ጋር ውህደቱን ለማደስ መራር ትግል ያካሄደው የኦርቶዶክስ ክፍል ሐገር ሰፊ ሕዝብ ሐቀኛ ፍላጎት በተሟላበት ወቅት ነበር። ስለሆነም ወቅቱ «ጀብሃ»ን ለመሠረቱት ፀረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ኦርቶዶክስ ክፍሉ የኢትዮጵያ ክፍል ጋር መወሃድ ያስከረፋቸውና እንዲሁም በእንግሊዝ አቀናባባሪነት ምዕራብ ኦርቶዶክስ ክፍሉን ከሱዳን ጋር ለመቀላቀል ሲፍጨረጨሩ የነበሩ የባላባት ርዝራዦችና ጠባብ ሃይማኖተኞችን ለማሰባሰብ አስችሎቸዋል።

«ጀብሃ» ኢትዮጵያን የግዳከምና የመቅራመት ዓላማ ያላቸው የውጭ ኃይሎች መሣሪያ ቢሆንም ለዚህ መሰሪ ተልዕኮው የተለያዩ ርዕዮተ ዓለም ሽፋን በመስጠት ለብዙ ጊዜ ለማወናበድ ችሏል። በተለይም በኢትዮጵያ ወቅቱ የፊውዳል ሥርዓት የተንሰራፋበት መሆኑና ይህም ሥርዓት በኦርቶዶክስ መከሰቱ በቀላሉ ፀረ ፊውዳል አቋም ያለው ሊያስመስለው ችሏል።

በዚህ የተነሳ በኦርቶዶክስ በመሐል አገርም የሚገኙ ፀረ ፊውዳል ታጋዮች በቅርጹ ብቻ በመታለል የ«ጀብሃ»ን አድሐሪ ይዘት ላይ ገንዘቡ ፊውዳላዊ ጭቆናንና ብዝሃነትን ከመላው ኢትዮጵያ ለመገርሰስ የትግል መድረክ ያገኙ መስጊቸው ደግፈውታል፤ ጥቂቶቹም ተቀላቅለውታል።

«ጀብሃ» በዚህ ዓይነት ለብዙ ጊዜ ቢያወናብድም ጠባብ ሃይማኖተኛነቱና የአድሐሪነት ጠባዩ ጎትቶት በከርስትና ሃይማኖት አማኞች፣ በተራማጆችና በደገኛ ብሔረሰቦችም ላይ ያካሄደው የግፍ ጭቆና ፍጨፋ በጭቂት ሕዝብ ታሪክ ውስጥ ምንጊዜም የማይዘነጋ ነው። የዚህ የግፍ ጭቆና ጥቃት የደረሰባቸውና የተካፈሉ፣ ዛሬም በመካከላችን የሚገኙ ለዚህ ተገንጣይ ወንበይ ማንነት የአይን ምስክሮች ናቸው።

በ«ጀብሃ» ውስጥ በተከሰተው ቅሪጅ እንዳንድ ተከታዮቹ እፈንገጠው በሲ-አይ-ኤ አቀናባባሪነት «ሻዕቢያ» በሚል መጠሪያ ሌላ ቡድን ማቋቋማቸውና የዚህም አካል የውጭ ኃይሎች መሣሪያነት በማያጠራጥር ተረጋግጦአል።

የተጠቀሱት ሁለት ገንጣይ የወንበይ ቡድኖች ጥቂት ተከታዮችን ይዘው በውንብድናና በሽፍትነት ተሰማርተው ቢቆዩም የሰፊው ሕዝብ አብዮት መረንዳት ለብዙ ጊዜ መደለያቸው ሆኖ የቆየውን የተራማጅ ርዕዮተ ዓለም ሽፋን በማላጣት አድሐሪነታቸውን በይፋ አጋልጦታል።

የኢትዮጵያ አብዮት የገንጣይ ወንበይዎችን መሰሪ ፕሮፓ

ጋንዳና የፖለቲካ ውንብድና ካጋለጠባቸው ጥያቄዎች እንዲ የብሔረሰቦችን ጥያቄ በሚመለከት ነው።

በሐገራችን ነባራዊ ሁኔታ የብሔረሰቦች ጥያቄ ቀላል ግምት የማይሰጠው በመሆኑ በዚህ አጋጣሚ እኛ የሰፊው ሕዝብ ተወካዮች የብሔረሰብ ጥያቄን እንዴት እንደምንመለከተው በአጭሩ መተንተን ተገቢ ሆኖ አግኝተናል።

ጥያቄውን ከታሪክ እንግር ስንመለከተው የማሕበረሰብ ዕድገት ለውጥ መሠረት የሕብረተሰብ ኢኮኖሚ ሕይወት እንደመሆኑ፣ ኢትዮጵያ በምትገኝበት ዕድገት ደረጃ የአንድ ብሔር ሃይሆን የብዙ ብሔረሰቦች አገር መሆንን እንገነዘባለን። የሕብረተሰቡን የተለያዩ የዕድገት ደረጃ በማንፀባረቅ ኢትዮጵያ የብዙ ብሔረሰቦች ብቻ ሃይሆን በጎሳና በቤተሰብ መድ የተመሰረቱ ዛቅተኞቹ ማሕበረሰቦችም የሚገኙባት አገር ናት።

የምርት መገልገያዎች በግል ሃብትነት በተያዙባቸውና ልዩ ልዩ ብሔረሰቦች በሚገኙባቸው ሕብረተሰቦች ውስጥ እንደተከሰተው ሁሉ በፊውዳል ኢትዮጵያም ሠርቶ አደሩ ሕዝብ የኢኮኖሚ ብቻ ሃይሆን የብሔረሰብ ጭቆና ነበረበት።

የዚህም ጭቆና መሠረት የሕብረተሰቡ ቁሳዊ ሕይወት እምብርት የሆነው መሬት በጥቂት መሳፍንት፣ መኳንንትና የመሬት ከበርቴዎች ቁጥጥር ሥር መዋል እንደመሆኑ የብሔረሰቦች ጭቆና ራሱን የቻለና ውሳኔ ጥያቄ ሃይሆን ከአጠቃላይ የሰፊው ሕዝብ ከፊውዳሉ ብዝሃነት ነፃ መውጣትና ከዲሞክራሲ መስፈን ጋር የተያያዘ ነው።

ስለዚህ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የብሔረሰቦች ከጭቆና ነፃ መውጣት ከፊውዳል ሥርዓት መደምሰስ፣ በተለይም የጭቆናው ምንጭ ከሆነው ከመሬት ይዘታ ለውጥ ጋር የተሳሰረና የተቆራኘ ነው። የብሔረሰቦች ከጭቆና ነፃ መውጣት ለሰፊው ሕዝብ ለውነተኛ ነፃነት መስፈን መሠረት ከሆነው ከግል ይዘታና ከበዝባዥ መደቦች መደምሰስ ጋር የተያያዘም ጥያቄ ነው።

የኢትዮጵያ አብዮት መሬትን በሕዝብ ቁጥጥር ሥር ሲያውል የኢትዮጵያን ገበሬዎች ከማናቸውም ዓይነት ብዝሃነትና ጭቆና ነፃ ለማውጣት መሠረት ጥሎአል። የኢትዮጵያ አብዮት ኢንዱስትሪን፣ ፈናገስና ታላላቅ የንግድ ድርጅቶችን፣ በአጠቃላይም ዋና ዋና የምርት መገልገያዎችን በመንግሥት ቁጥጥር ሥር ሲያውልና የምርት ገንጠታን ሲለወጥ የሠርቶ አደሩን ሕዝብ ከቡርዥኖቻቸውና ከአገራዊ ሪያሊዝም ብዝሃነት ነፃ መውጣት አረጋግጧል።

የኢትዮጵያ አብዮት ሠርቶ አደሩን ሕዝብ በማንቃት፣ በማደራ

ጅትና በግሰታጠቅ ለፖለቲካ የበላይነቱና ለዴሞክራሲውም መሰረት ለስተግማች ግንባራ መሠረት ጥሎልል። ከነዚህ መሠረታዊ እርምጃዎች በተጨማሪ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ አብዮት ፕሮግራም የብሔረሰቦችን ዕኩልነትና የፖለቲካ ነፃነት የሚያረጋግጡ ተጨባጭ መመሪያዎችም ተቀይሰዋል።

ፕሮግራሙ በኢትዮጵያ ብሔረሰቦች መካከል የሚኖረው ግንኙነት በዕኩልነት፣ እርስ በርስ በመረዳዳት፣ በወንድማማችነትና በመረቀቀህ ላይ የተመሰረተ መሆኑን፣ የግናቸውም ብሔረሰብ ቋንቋና ባሕርያ በአኩረኩት እንደሚኖሩና ተረስተውና ተረግጠው ለቆዩት አነስተኛ ብሔረሰቦች የኢኮኖሚና የግንባራ ዕድገት የተለየ ትኩረት እንደሚሰጥ አመልክቷል።

ከዚህም በላይ ለተግባራዊ ዲሞክራሲ መሰረትና ለብሔረሰቦች እኩልነት ተጨባጭ መሆን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ግናቸውም ብሔረሰብ የራሱን ዕድል በራሱ የመወሰን መብቱ የተጠበቀ መሆኑንም ፕሮግራሙ በሚገባ አረጋግጦልል።

የብሔረሰቦች የራሱን ዕድል በራሱ የመወሰን መብት ግናቸውም በአንድ አገር ውስጥ የሚገኙ ብሔረሰቦች በአኩረኩት ሕይወታቸውን የመምራት መብት አላቸው ግለት ነው። ይህም ብሔረሰቦች የሚተዳደሩበትን መንገድ በአኩረኩት የመምረጥ መብት ያረጋግጥላቸዋል። ስለሆነም የራሱን ዕድል በራሱ የመወሰን መብት ለግናቸውም ብሔረሰብ ከአንድነቱ ወይም ከሕብረቱ የመገንጠል መብቱንም ያውቅለታል።

የብሔረሰቦች የመገንጠል መብት መጠበቅ ግናቸውም ብሔረሰብ በግናቸውም ጊዜ ሊገነጠል ይችላል ግለት አይደለም። የብሔረሰቦች ጭቆና በተወሰነ ታሪካዊ ወቅት የተከሰተ፣ ዘላለማዊነት የሌለው እንደመሆኑ ለጭቆናው መንገድ የሆነው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ሲከሰት ጭቆናውም የሚከሰት ነው። ስለዚህ የብሔረሰቦች የመገንጠል ጥያቄ እንደግናቸውም የሕዝቦች ማህበራዊ ጥያቄዎች መታየትና መረታትም ያለበት እንደተከሰተበት ወቅት ታሪካዊና ተጨባጭ ሁኔታ ነው። ሁኔታዎች ተለዋዋጭ እንደመሆናቸው የብሔረሰቦች የመገንጠል መብትም በራሱ ብቻ የሚታይና ለሁልጊዜም የተወሰነ አይደለም። የብሔረሰቦች ጭቆና መረታት በዝባዥ ሥርዓትን የመለወጥ አብዮታዊ ሃይት አካል እንደመሆኑ የመገንጠሉ ጥያቄ የሚወሰነው በወቅቱ በሰፊነው ሥርዓት ባሕሪና በአጠቃላይም የሕብረተሰቡ ግንባራ ዕድገት በያዘው አቅጣጫ ነው።

ስለሆነም የብሔረሰቦች የመገንጠል ጥያቄ ከሕዝቦች ጥቅም በተለይም ግናቸውንም ዓይነት ብዝበዛና ጭቆና የማከተም ታሪካዊ

ተልዕኮ ካለው ከሠራተኛው መደብ ጥቅምና ከአብዮቱ ዕድገት አንጻር የሚታይ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል።

በመደብ በተከፋፈለ ሕብረተሰብ ውስጥ ዋነኛው ቅሬታ በመሥሪያ ቤቶች መካከል ያለው ቅሬታ እንደመሆኑና የብሔረሰቦችም ጭቆና መፍትሔ የሚያገኘው በመደብ ቅሬታ መረታት ስለሚሆን ኮምፎርት ቶች ለብሔረሰቦች መገንጠል የሚሰጡት ድጋፍ መገንጠሉ የመደብ ትግሉን ምን ያህል ለማራመድ ወይም ለማዳከም እንደሚችል በማየት ነው።

ስለዚህ የመገንጠል ጥያቄ የቀረበው የሠራተኛው መደብ በዝባዥ ሥርዓት ገርሶ የሰው ልጅ ከግናቸውም ዓይነት ብዝበዛና ጭቆና ነፃ የሚወጣበትን የሶሻሊስት ሥርዓት በመገንባት ላይ በሚገኝበት ዕድገት ደረጃ ላይ ከሆነ በማያወላውል መልክ ጥያቄው ከጭቁኑ ሕዝብ ፍላጎት ጋር የሚገረር ነው። ሕብረተሰብ እዚህ ዕድገት ደረጃ ላይ በሚገኝበት ወቅት ለብሔረሰቦች ጭቆና መንገድ የሆነውን የግል ሃብትና በዝባዥ መደቦችን ደምሶ በምትኩ የመደብ መከፋፈልንና የባሕርያ ልዩነትንም በማጥፋት እስከ መደብ አልባ (ኮምፎርት) በወዳደራዊ ባህል የታነጸ ሕብረተሰብ ገንባታ ድረስ የሚሄድ እንደመሆኑ የመገንጠል ጥያቄ ሥፍራ ሊኖረው አይችልም።

የሶሻሊዝም ዓላማ የሰውን ልጅ በጥቃቅን መንግሥታት መከፋፈል ለማስወገድና በብሔረሰቦች መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ብቻ ሳይሆን የሚዋሃዱበትንም የኢኮኖሚና ግንባራ ሁኔታ ለመፍጠር እንደመሆኑ ሶሻሊዝምን በመገንባት ላይ በሚገኙት ሕብረተሰቦች ዘንድ የብሔረሰቦች የራሱን ዕድል በራሱ የመወሰን መርህም መታየት ያለበት ከዚህ የኮምፎርት ቶች ዓላማ አንጻር ነው።

ስለሆነም ሕብረተሰብ በዚህ ዕድገት ደረጃ በሚገኝበት ምዕራፍ ውስጥ የብሔረሰቦች የመገንጠል ጥያቄ ታላቁ የወዝ አደር ምሁር ልኒን እንዳለውም፣

«ይህ ጥያቄ (ግለትም የራሱን ዕድል በራሱ የመወሰን) የመገንጠል፣ የመበጣጠስና ጥቃቅን መንግሥታት የመመሥረት ጥያቄ አይደለም። ጥያቄው የሚገልፀው ግናቸውም ብሔራዊ ጭቆናን፣ ያለግለሰስ መታገል የሚያስፈልግ መሆኑን ነው።»

ስለዚህ ሶሻሊዝምን በመገንባት ላይ ለሚገኝ ሕብረተሰብ የብሔረሰቦች የራሱን ዕድል በራሱ መወሰን ግለት በበዝባዥ ሥርዓት ይደርሰባቸው ከነበረው ጭቆና ነፃ መውጣታቸውንና ዳግመኛም ምንም

ዓይነት ጭቆና የማይደረግባቸውና የማይረገባቸው መሆኑን ለማረጋገጥ በውስጥ ለስተዳደር የፖለቲካ ነፃነት ይኖራቸዋል እንጂ ተገንጣጥለው የራሳቸውን ትናንሽ መንግሥት ያደቁሙ ግለት ላይ ደለም ።

የኢትዮጵያ ለብዮት የግናቸውም ዓይነት ጭቆና መሠረት የሆነውን የግል ሃብትና በዝባዥ መደቦችን ሕልውና በመንግሥት ለብሔረሰቦች ጭቆና ግዝተኛ ለእኩልነታቸውም መረጋገጥ መሠረታዊ የሆኑትን እርምጃዎች ሁሉ በቆራጥነት ወስዶአል ። የኢትዮጵያ ሠርቶ እደር ሕዝብ በዚህ ድል ላይ በመመሥረት የሰው በሰው መበዘበዝ የሚያከትምበትን የሶሻሊስት ሥርዓት የመገንባቱን ታሪካዊ ተልዕኮ ተያይዞታል ።

የፈውዳሉን ሥርዓት በመገርሰስ ብሔረሰቦች ከግናቸውም ዓይነት ጭቆናና ብዝበዛ ነፃ የሚወጡበትን መሠረት የፈጠርን ቢሆንም የዚህ ዓላማችን ሙሉ በሙሉ ተፈጻሚነት ማግኘት ከሕብረተሰቡ ቁሳዊ ሕይወት ዕድገት ጋር የተያያዘ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ።

ለአያሌ ዘመናት ተረስተውና ተወቂነው የሚኖሩትን ለነስተኛ ብሔረሰቦች እኩልነት ለማረጋገጥ የወሰድናቸው የፖለቲካ እርምጃዎች ብቻ በቂ አይደሉም ። ከዚህ የላቀ መስዋዕትነት የሚጠይቀውና ወግኙም ተግባር ለባሕላቸው ዕድገትና ለእኩልነታቸው መረጋገጥ መሠረት የሆነውን የኢኮኖሚ ሕይወታቸውን መለወጥና ማጻበብ ነው ። በተመሳሳይ መንገድ የግናቸውንም ብሔረሰቦች ባሕል በእኩልነት ለማጻበር ከፖለቲካ እምነታችን ባሻገር ጠንካራ ቁሳዊ መሠረት መገንባት ይጠይቃል ።

በሐዚህ በሕገራችን ነባራዊ ሁኔታ የብሔረሰቦች እኩልነት በተግባር መረጋገጥ ከምንገኝበት ጎሳቀርነት መላቀቅና ከሶሻሊስት ሥርዓት ግንባታ ጋር ተጣምሮ የሚታይ ነው ።

በብሔረሰቦች መካከል በእኩልነት ፡ በወንድማማችነትና እርስ በእርስ መረዳት ላይ የተመሠረተ አንድነት ሊኖር የሚችለው በሶሻሊዝም መገንባት ብቻ ነው ። በዝባዥ ሥርዓት ያለብሔረሰብ ጭቆና ሕልውና ሊኖረው እንደማይችል ሁሉ ሶሻሊዝምም ያለብሔረሰቦች እኩልነት መረጋገጥ ሕልውና አይኖረውም ።

ከላይ እንደጠቀስነው ሐዚህ ዓላማ እውን መሆን መሠረታዊ የሆኑትን እርምጃዎች ሁሉ ስለወሰድን ከዚህ በኋላ የመገንጠልን ጥያቄ የሚያቀርቡ እነግን ናቸው ?

ግንባታ በመከላ ነው ?

ዛሬ በኢትዮጵያ የመገንጠል ጥያቄ ከግናቸውም ብሔረሰብ ሠርቶ እደር ሕዝብ ፍላጎት ጋር ተገራሪ ነው ። ለግናቸውም ብሔረሰቦች

ሠርቶ እደሩ ሕዝብ ያለው ምርጫ የተያያዘነውን የግንባታ ምዕራፍ በማራመድ የሰው ልጅ እውነተኛ ነፃነት ፣ እኩልነት ፣ ፍትሕና ዲሞክራሲ የሰፈነበትን ሶሻሊስት ሕብረተሰብ መገንባት ነው ። ከዚህ ታላቅና ሥር ነቀል አብዮታዊ ሃይት መገንጠል ግለት ያለምንም ጥርጥር በኢ.ም.ፔ.ሪ.ያ.ሊ.ዝ.ም የምዝበራ መረብ ውስጥ መግባት ነው ።

ከታሪክ እንደምንገነዘበው ኢ.ም.ፔ.ሪ.ያ.ሊ.ዝ.ም የተራማጅ አገሮችን አብዮታዊ ሃይት ለመግታትና ለመቀልበስ ከሚጠቀምባቸው ዘዴዎች አንዱ በመናኛ ቅራኔዎች በመጠቀም ከውስጥ አድህሮት ኃይላትን በማነሳሳት ለጣልቃ ገብነት ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው ። በተለይም ዛሬ ኢ.ም.ፔ.ሪ.ያ.ሊ.ዝ.ም ባለፉት ዓመታት በተከታታይ በደረሰበት የኢኮኖሚ ቀውስና የፖለቲካ ክስረት የተነሳ የጠብ አሜሪካ ሚና ከምንጊዜውም በላይ አደገኛ መልክ እየያዘ በመጣበት ወቅት ፣ በዚህ አድራሻ ሥራው በይበልጥ እየገፋበት እንደሚሄድ እያጠያይቅም ።

ኢ.ም.ፔ.ሪ.ያ.ሊ.ዝ.ም ዓለምን ለአስከፊ ጦርነት ለመዳረግ በሚያደርገው በዚህ መቅበዝበዝ ከፍተኛ ትኩረት የሰጠው የነጻጅ መተላለፊያ ለሆነው ለፋርስ ባሕረ ሠላጤና የቀይ ባሕር አካባቢ እንደመሆኑ አብዮታዊት ኢትዮጵያም የትኩረቱ ዓላማ ሆናለች ። ኢ.ም.ፔ.ሪ.ያ.ሊ.ዝ.ም በቅርቡ ያደቋማቸው የጦር ሠፈሮችና የፈጣን ጣልቃ ገብ ጦርም በአካባቢያችን መካበት ስጋታችንን የበለጠ ከፍ አድርጎታል ።

ይህንን የአካባቢያችንን ተወባጭ ሁኔታ ስንገመግም ኢ.ም.ፔ.ሪ.ያ.ሊ.ዝ.ም ቁልፍ የሆነውን ስትራቴጂያዊ ሥፍራ በቁጥጥሩ ሥር ለማዋል ላለው አድራሻ ዓላማ ተገዥ ሊሆኑ የሚችሉ ተገንጣዮችን እንደሚያነሳሳ ሁኔታው በግልጽ ያስረዳል ።

በሐዚህ የኢትዮጵያ ሠርቶ እደሮች ምርጫ ነፃነታቸውንና አንድነታቸውን ማረጋገጥ ወይም ተከፋፍለውና ተዳክመው በኢ.ም.ፔ.ሪ.ያ.ሊ.ዝ.ም የባርነት ጭቆና ሥር መውደቅ ነው ። ሶስተኛ አግራጭ ሊኖረን አይችልም ። የኢትዮጵያ ሠርቶ እደሮች ባለፉት ሰባት መራራ የትግልና የእኩራ ድል ዓመታት በደማቸውና በአጥንታቸው አንድነታቸውንና ሕልውናቸውን እንዳረጋገጡ ሁሉ ዛሬም ፡ ነገም በአንድነት ለወደፊቱ ብሩህ ተስፋ በቆራጥነት ይታገላሉ ።

ተገንጣይ ወንበዴዎች መሰሪ ዓላማቸውን ለመሸፈን የሚያወናብዱበት ሌላ ጥያቄ የሌረትራ መገንጠል ከቀኝ ግዛት ነፃ የመውጣት ጉዳይ ነው በግለት የሚያራምዱት የሕስት ፕሮፓጋንዳ ነው ።

ኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ የአንድነትና የነፃነት ታሪክ ያላት ፡ አንድነቷንና ነፃነቷን ለማረጋገጥ በየዘመኑ ከተነሱበት ወራሪዎች ጋር በሰሜን ኢትዮጵያ በተለይም በሌርትራ ከፍለ ሐገር ያካሄደችቸው

ትግሎች የተደረጉት በአንድነትና በሕብረት መሆኑ የቅኝ ገዥና የቅኝ ጥያቄ የማያስነሳ ቢሆንም በዚህ ታሪካዊ አጋጣሚ ይህንን ከታሪክና ከተጨማሪ ሁኔታው የራቀ ጥያቄዎችን ማጋለጥ አስፈላጊ ይሆናል።

የኦሮሙያ ክፍለ ሀገር ከጥንትም የኢትዮጵያ ለካል እንደነበረ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ጥንታዊ ታሪክ ያደረገው አስተዋጽኦ ጭምር ቀደም ሲል ተመልክቷል።

የዚህ የጥንታዊት የኢትዮጵያ ታሪክ አንዱ ገጽታ የሕብረተሰቡ መደቦች አረጋገጠር እንደመሆኑ በተለይ ለፊውዳሉ ኢትዮጵያ የገዥ መደብ መፈጠር የሰጧት ክፍል ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል።

ስለዚህ ያለው የታሪክ ሐቅ በመላ ኢትዮጵያ በተከሰተው የመደቦች እድገት በዝባዥና ጨቋኝ ለሆነው ለፊውዳሉ መደብ መፈጠርና መዳበር የሰጧት የኢትዮጵያ ክፍል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ እንጂ አወናባጆቹ ተገንጣይ ወንበዴዎች እንደሚሉት ኢትዮጵያ አንዱ አካላዊ የሆነውን «ኦሮሙያ» በቅኝ ገዥነት መያዝ አይደለም።

በታሪክ አጋጣሚ የኦሮሙያ ክፍለ ሀገር በቅኝ ገዥዎች በተያዘበት ወቅት ለነፃነትና ለአንድነት የተካሄደው ትግልም ከኢትዮጵያ መሪት ቅኝ ገዥነት ጨርሶ ለማጥፋት የተደረገ ስለሆነ የትግሉ በኢትዮጵያ ሕዝብ አሸናፊነት ማከተም የነበረውን አንድነት ማደስ እንጂ ሌላ ትርጉም ሊሰጠው አይችልም።

በመሠረቱ በዘመነ ኢምፔሪያሊዝም ቅኝ ገዥነት የሚከሰተው ካፒታል ከብሔራዊ ክልሉ ውጭ የኢንዱስትሪ ጥሬ ዕቃዎች፣ የሸቀጥ ገበያ ለማግኘትና ሌሎች ሕዝቦችን በሰውርና በግልጽ መበዝበዝ ሲጀምር ነው።

የቅኝ ገዥነት ካፒታሊዝም ከፍተኛ ዕድገት ደረጃ ላይ በደረሰ በት ወቅት የሚታይ የብዝበዛ ባሕር እንደመሆኑ፣ ኢትዮጵያ በነበረችበት እጅግ ኋላቀር ፊውዳል ሥርዓት ኢንዱስትሪ ተስፋፍቶ ገበያ ፍለጋ «ኦሮሙያ»ን በቅኝ ገዥነት ያዘች ማለትና ይህንንም በመገንጠል ጥያቄ በመረጃነት ማቅረብ ሳይንሳዊ ካለመሆኑም በላይ በታሪክ መቀለድ ነው።

አብዮታዊው መንግሥት የኦሮሙያን ችግር በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በየወቅቱ የወሰደባቸው እርምጃዎች፡

ገንጣይ ወንበዴዎች ሰፊውን የኦሮሙያ ክፍለ ሀገር ሕዝብ በመዝረፍ፣ በማሰቀድ፣ በመገደልና ንብረቱንም በማውደም በአጠቃላይ በደሙ በመነገድና ሰብአዊ መብቱን በመግፈፍ በሚያካሂዱት የጥፋት ተልዕኮ የተነሳ ንብረቱን እየተወሰደው እንዲሰደድ አድርገውታል።

አብዮታዊው መንግሥት የእነዚህን ፀረ ሕዝብ ቡድኖች ድር

ጊት በሚገባ በገንዘብም ለሰፊው ሕዝብ ሰላምና ዕድገት ባለው ፅኑ እምነትና ዓላማ መሠረት ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያላደረገው ጥረት የለም። አብዮታዊው መንግሥት ከወሰደባቸው እርምጃዎች ውስጥ ከብዙ በጥቂቱ እንጠቅሳለን።

፩- በአገር ውስጥ ወንበዴዎቹ ከአብዮቱ ነን እንዲሰለፉ አመች ሁኔታዎችን ለመፍጠርና የሰላም ውይይት መድረክ ለመክፈት የፀጥታ አስከባሪ ኃይሎች ለመከላከል ካልሆነ በስተቀር እርምጃ እንዳይወሰዱና ወደ ሠፈራቸውም እንዲመለሱ አድርጎ ነበር።

፪- የተገንጣዮቹ አድራሪ አድራጎት እየተባባሰ ቢሄድም በመንግሥት በኩል ሁኔታውን በትዕግሥት በመያዝ፣ ከእያንዳንዱ የክፍለ ሀገሩ አውራጃና ወረዳ የተወከሉ የፀጥታ ሰዎች፣ እንዲሁም በመንግሥቱ በኩል የደርግ አባሎችና ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት በተገኙበት ሰላም ሊሰፍን ስለሚችልበት ሁኔታ በታገጠም ወር ፲፱፻፷፮ በአሥመራ ከተማ ከፍተኛ ውይይት እንዲካሄድ ተደርጓል።

በዚህም ውይይት ላይ አብዮታዊው መንግሥት ለተገንጣይ ወንበዴዎች ሙሉ ምሕረት እንደሚያደርገውና የፈረሰውን አካላዊ በመገንባት የክፍለ ሀገሩ ሕዝብ ከደረሰበት የአካላዊና የግንባራ ችግር በአጭር ጊዜ ሊላቀቅ የሚችልበትን ጥረት እንደሚገፋበትና የአብዮቱም ዓላማ ፍትህ፣ እኩልነት፣ ነፃነትና ዲሞክራሲ የሰፈነበት ሶሻሊስት ሕብረተሰብ መገንባት መሆኑን በመግለፅ የሰላምን ጥሪ ተግባራዊ ለማድረግ አንድ ኮሚቴ ተቋቁሞ ከወንበዴዎቹ ጋር ግንኙነት እንዲፈጠር ተደርጎ ነበር።

፫- የሰላምን ጥሪ የበለጠ ተግባራዊ ለማድረግ በብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ አብዮት ፕሮግራሞችን ላይ የተመሰረተ ባለ ዘመኝ ነጥብ የፖሊሲ ውሳኔ በማውጣት ውሳኔዎቹን በተግባር የሚተረጎም የኦሮሙያ ክፍለ ሀገር ጉዳይ ልዩ ኮሚሽን አቋቁሞአል።

፬- አብዮታዊው መንግሥት ጥራቱን በዚህ ሳይንታ የኦሮሙያ ችግር የኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ቢሆንም “ኦሮሙያ የሕብረት ሀገር አካል ነው” በሚልና በሃይማኖት ምክንያት ለገራቱን ለመገደምና ለመከፋፈል ላቋቋሟቸውና በመሳፊያና በገንዘብም ለብዙ ዓመታት ሲረዱዋቸው ለቆዩት የዓረብ መንግሥታት ጉዳይን ማስረዳት ተገቢ መሆኑን ስላመነበት በተለያዩ ወቅቶች የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን ሱዳን፣ ግብፅ፣ ሊቢያ፣ አዳርያ፣ ሊባኖስ፣ ሶርያ፣ ኢራክ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ኩዌት፣ ስሜንና ደቡብ የመን በመላክ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ አብዮት ፕሮግ

ራም፡ የኦርቶዶክስ ችግር መንግሥትና ለዚህም መፍትሔ አብዮታዊው መንግሥት ያወጣውን ባለ ዘጠኝ ነጥብ ውሳኔ፡ በአጠቃላይም ለችግሩ ሙሉም መፍትሔ ለማስገኘት የተወሰዱትን ልዩ ልዩ እርምጃዎች አስረድቷል።

፩- ከተገንጣይ ወንበይዎቹም ጋር ቀጥታ ገንኙነት በማድረግ ከመሰሪያና ከምንድኛ ድርጊታቸው ተወግደው የኢትዮጵያ ሰፊ ሕዝብ በተያያዘው የአዲስ ሥርዓት ገንባታ እንዲሳተፉ፡ ለፈፀሙት ግፍና በደል ሁሉ እናት አገራቸው ይቅርታ እንደምታደርግ ላቸው ለግላጭን ሰፊ ጥረት አካሂዷል።

ይህ ሁሉ ጥረት በመንግሥት በኩል ሲደረግ ለመሆኑ የወንበይዎች መልስ ምን ነበር?

ወንበይዎቹ ይህንን የሰላም ጥሪ ባለመቀበልና በዕብራት አሻራረኝ በግልጽ ሠራዊቱ ወደ ሠፈሩ እንዲሰባሰብና እንቅስቃሴም እንዳያደርግ መሪያ በተሰጠበት ወቅት በመጠቀም አሥመራ ከተማ ሠርገው ገብተው ከተገኘው ለመያዝ በጥር ወር ፲፱፻፷፮ ከፍተኛ ውጊያ ከፈቱ። በውጊያውም ሰፊውን ሕዝብ በግፍ ከመወፍወፍ ፍቸውም በላይ በሰፊው ሕዝብ ንብረትና የኢኮኖሚ ሕይወት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል።

ወንበይዎቹ የሰላምን ጥሪ በመቀበል ፈንታ ወንብድናቸውን በግፍፍም የክፍለ ሀገሩን ሰፊ ሕዝብ በማስቃየትና በመግደል ተግባራቸው ከመገፋታቸውም በላይ የኢኮኖሚ አውታሮችን በማውደምና ቁልፍ በሆኑ ቦታዎች ላይ ምሽግ በመቆረር ለጠቅላላ ውጊያ ዝግጅት ግድረግ ቀጠሉ።

ከውስጥ ከእነ«አህአፓ»፣ ከእነ«አዲነ»፣ ከውጭ ከአ.ም.ፎ.ሪ.ያ.ሊ.ዝ.ም.ና ከሱግልያ አድሐሪ የገዥ መደብ ጋር ባደረጉት የተቀናባበረ ሰፊ ሱግልያ በምሥራቅ ወረራዎን ስታካሄድ፡ «አህአፓና» «አዲነ» በመሐልና በምዕራብ ሽብር ሲፈጥሩ፡ በሁኔታው በመጠቀም ተገንጣይ ወንበይዎች የክፍለ ሀገሩን አብዛኛውን ክፍል ለመያዝ ችለው ነበር።

አብዮታዊው መንግሥት በቅንነትና በሰፊ ትዕግሥት ለወሰዳቸው እርምጃዎች ምላሹ ይህ ስለነበረ የኦርቶዶክስ ክፍለ ሀገር ሰፊ ሕዝብ ነፃ ለግወጣት ባለበት ኃላፊነትና በወሰደው እርምጃ አብዮታዊ ሠራዊት በሶሻሊስት አርባኝነት እነዚህን በማንከለላቸውን ሲቆጠሩ የነበሩትን አድሐሪ ተገንጣይ ወንበይዎች በማርበድበድ እያሳደዱ መታዘቅዋል። በዚህ ድል በመጠቀም የኦርቶዶክስ ሰፊ ሕዝብ የሰላም አየር ለመተንፈስና እንደ ሌሎች የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገር

ሰፊ ሕዝብ ሁሉ የኢኮኖሚ ሕይወቱን የመለወጥ ተግባሩን ከበፊቱ በተሻለ ሁኔታ ለመያያዝ በቅቷል።

ይሁን እንጂ ተገንጣይ ወንበይዎቹ ጨርሶ ያልተደመሰሱ በመሆናቸው አሁንም በተራ ወንብድና እየተዘዋወሩ ሕይወት በማጥፋትና ሰፊው ሕዝብ የገንባታ ጥረቱን በሰላም እንዳያካሄድና የአብዮቱ ሙሉ ተጠቃሚ እንዳይሆን የኢኮኖሚ አውታሮችን፡ ት/ቤቶችን፡ ሆስፒታሎችን፡ መንገድና ድልድዮችን ማፈራረስ ብቻ ሳይሆን በሰፊው ሕዝብ ጥረት እንደገና ቢጠገኑም መልሰው ከጥቅም ውጭ በማድረግ በጥፋት ተልዕኮአቸው ያለገናረት ገፍተውበታል።

ይህ ፀረ ሕዝብ፡ ፀረ ልማትና ፀረ ሰላም አሻጥራቸው በማያዳግም መቀጨት አለበት። ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ የእነዚህን አፈንጋሮች ክስረትና ክህደት መረዳት ብቻ ሳይሆን ደባቸው በራሱ፡ በቤተሰቡ፡ በልጆቹ፡ በአንድነቱና በአብዮቱ ሕልውና ላይ መሆኑን ተገንዝቧል።

በዚህም እኛ የኢትዮጵያ ሰፊ ሕዝብ ተወካዮች፡ ለረጅም ዘመናት የቆየውን የእናት አገራችንን ታሪክ ወደኋላ መለስ ብለን በመቃኘትና በዚህም ታሪካችን ውስጥ ለነፃነታችን፡ ለአንድነታችንና ለሕልውናችን ጀግኖች አባቶቻችንና እናቶቻችን በአንድነትና በሕብረት በደማቸውና በአጥንታቸው የከፈሉትን ከባድ መስዋዕትነት በእንክር በማስታወስ፡

በየወቅቱ በውድ እናት አገራችን ላይ ተስፋፈዎች፡ ቅኝ ገዥዎችና ለምርጫ ሊባኖች የፈጸሙባቸው ወረራዎችና ጦርነቶች በአብዛኛው በዚህ የቀይ ባሕር ወራችን በኩል የተካሄዱብን መሆኑን በመንገዝብ፡

በዚህም መራር የእርንት ትግል መላው የሰሜን ኢትዮጵያ ሕዝብ የጥቃት ገፈቱን በመቅመስ ነፃነታችንንና አንድነታችንን ለማስከበር ደሙን በማፍሰስና እጥንቱን በመከሰከስ የከፈለውን ከባድ መስዋዕትነት በኩራትና በእድናቆት በማስታወስ፡

ይህ ጀግናና ኩሩ የኢትዮጵያ ጭቁን ሕዝብ በላይ ተንሰራፍቶ በቆየው የፈውዳል ሥርዓት የተነሳ፡ በሱ ላብ ጥቂቶች ሲበዘብዙና ሲወደቁ በሱ ታሪክ ጥቂቶች ሲንደላቀቁ ረጅም የመከራ ዘመናት ግላለፉን በማስተዋል፡

ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ብዙበዛንና ጭቆናን ለማስወገድ የረጅም ጊዜ ትግል ሲያካሄድ ቆይቶ በታላቁ የየካቲት ፳፮ አብዮት የነጻነት ፍሬ ተካፋይና የወደፊት ዕድሉ ወላኝ ወደሚሆንበት አዲስ

ሥርዓት ግንባታ የተሸጋገረ መሆኑን በማወቅ፤

በአብዮታዊ ታሪካችን ዕብሪተኛው የሞቃድሾ የገዥ መደብ የኢምፔሪያሊስቶችና የአካባቢው የአድህርት ኃይላት መሣሪያ በመሆን ግልጽ ወረራ ባካሄደብን ወቅት፡ የአብዮታዊት እናት አገራችንን ነጻነት፡ እንድንትና ሕልውና አብዮታዊው ትውልድ በእንድንትና በጎብረት መስዋዕት በመሆኑ ከቀደምት አባቶቻችን የወረሰነውን ጀግንነት በሶሻሊስት አርበኝነት ግደሱን በኩራት በመገንዘብ፤

ቢታላቁ የየካቲት አብዮት ድሎች በመጠቀም ረሃብን፡ በሽታን፡ ግዴምነትን በአጠቃላይ ጎሳቶቻችንን በማስወገድ ፍትህ፡ እኩልነት፡ ዴሞክራሲና በአጠቃላይ ሶሻሊዝም የሰፈነበት ሕብረተሰብ ለመመሥረት ቆራጥ ትግል በምናካሄድበት በዚህ ወሳኝ ወቅት የታሪክ ዝቃዋ የሆኑ ተገንጣይ ወንበዴዎች ለኢምፔሪያሊዝምና ለአድህርት ኃይላት ተገዥ መሣሪያና የጥፋት መልእክተኛ በመሆን የፈጸሙትን ፀረ ሰላም፡ ፀረ እንድንትና ፀረ ሕዝብ ክህደት፡ ደባ፡ አልቂትና ጥፋት በታላቅ ምሬት ተገንዝበን፡ እነዚህን የሕብረተሰብ ጠንቆች ለእንዴና ለመወረሻ ጊዜ ግስወገድ የወቅቱ እንገብጋቢ ጥያቄ መሆኑን በግዕዝ፡

ዓለም አቀፍ ኢምፔሪያሊዝም በደረሰበት የፖለቲካ ክስረትና የኢኮኖሚ ቀውስ የዓለምን ሰላም ለማደፍረስና ለሰላም፡ ለዴሞክራሲ፡ ለነጻነት፡ ለእኩልነትና ለማህበራዊ ዕድገት ትግል በሚያካሄዱ አገሮችና ኃይሎች ላይ አመፅ ለማነሳሳትና ትግላቸውንም ለመግታት የሚያደርገውን መፍጨርጨር በማወቅ፤

በተለይም የኢትዮጵያን አብዮት ለማፈንና ለመቀልበስ ከውስጥ ተገንጣይ ወንበዴዎችን በማስታጠቅና በማጠናከር፡ ከውጭ ደግሞ ወረራን ለማካሄድ በአካባቢያችን የጦር ሠፈሮችን በማቋቋም ባለን የስትራቴጂያዊ አቀጣጫ ተጠቅሞ ቀይ ባሕርን በቁጥጥሩ ሥር ለግዳ የሚያደርገውን ግሬት አደገኛነትና አላላቢነት በመገንዘብ፤

አብዮታዊት እናት አገራችን ከዳር እስከ ዳር ሰላም ሰፍናባት በሶሻሊዝም አብዮት ለምልግ፡ ፍትህና ዴሞክራሲ ለዚነችሞ በእኩልነት ተረጋግጠው፡ ታፍሪና ተከብራ ትናር ዘንድ ጀግናው አብዮታዊ ሠራዊታችን በቀይ ኮከብ ዘመቻ በየደቂቃውና በየሰዓቱ በሚጎናጸፋቸው ድሎች ተጠናክረን፡ ያለምንም ግወላወል ከጎኑ ቆመንና በደጀንነትም ተሰልፈን በመዋጋትና በኢኮኖሚ ግንባታውም ግንባር በቆራጥነት በመሳተፍ ለላቀ አብዮታዊ መስዋዕትነት መዘጋጀታችንን ወዳጅም ሆነ ጠላት እንዲያውቀው ግድረግ አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ፤

ቆራጡ አብዮታዊ መሪዎችን ጎድ ሊቀመንበር መንግሥቱ ኃይለ

ግርያም የጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግና የኢሠፓእኮ ሊቀመንበር የአብዮታዊው ጦር ጠቅላይ አዛዥ በአሥመራ ከተማ ጥር ፲፮ ቀን ፲፱፻፸፬ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የወቅቱን፡ የአገራችንንና የዓለም አቀፍ ተወላጭ ሁኔታዎች በማስመልከት በጉባዔው ላይ ያደረጉትን ታሪካዊ ንግግር በእንክር በማስተዋል፡ በጉባዔው ወቅት የተነሱትን የአገራችንን፡ የአካባቢያችንንና የዓለም አቀፍ ሁኔታዎችን በመገምገም በአብዮታዊና በአገር ፍቅር ስሜት በዝርዝር ተወያይተን ውሳኔያችንን ጭምር የያዘውን ይህንን የአሥመራ ግንፊት በዛሬው ቀን አውጥተናል።

ው ሳ ኔ

፩- ለርቆ አስተዋዩና ቆራጡ አብዮታዊ መሪዎችን ጎድ ሊቀመንበር መንግሥቱ ኃይለግርያም የጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግና የኢሠፓእኮ ሊቀመንበር፡ የአብዮታዊው ጦር ጠቅላይ አዛዥ፡ ጥር ፲፮ ቀን ፲፱፻፸፬ በአሥመራ ከተማ በተሰበሰበው የቀይ ኮከብ ሁለገብ አብዮታዊ ዘመቻ ጉባዔ ላይ የዓለም አቀፍ፡ የአካባቢያችንና የኢትዮጵያን ተወላጭ ሁኔታ፡ በተለይም የኦርቶዶክስ ክፍለ ሐገር ችግር በማስመልከት ለመላ የኢትዮጵያ ሰፊ ሕዝብ ላይ ጎት ታሪካዊ ንግግር በእንደ ድምፅ ሙሉ ድጋፋችንን እየሰጠን፡ በወንበዴዎች የወደመውን የኦርቶዶክስ ሀገር ለኮኖሚ በቀይ ኮከብ ሁለገብ አብዮታዊ ዘመቻ መልሶ ለማቋቋምና ሕዝቡንም ነጻ ለማውጣት የሰጡትን አብዮታዊ መመሪያ ተግባራዊ ለማድረግና ወደፊትም አብዮታዊው መንግሥት ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚነድፋቸውን የሥራ ዕቅዶች ሁሉ ለመፈጸም በግንባር ቀደምትነት ተሰልፈን አስፈላጊውን መስዋዕትነት እስከ ሕይወት ድረስ ለመክፈል ዝግጁ መሆናችንን በእንድንት ቃል እንገባለን።

፪- ከሕብረተሰቡ የተተፉ፡ ለምፔሪያሊዝምና የአድህርት ኃይላትን በስተቀር ግንንም የማይወክሉ ፀረ ነጻነት፡ ፀረ እንድንት፡ ፀረ ሕዝብና ፀረ ሰላም የሆኑት የወንበዴ ቡድኖች የጥፋት መልእክታቸው ከእንግዲህ ወዲያ መቀጠል በሌለበት ለእንዴና ለመወረሻ ጊዜ በሰፊው ሕዝብ ከንድ መደምሰስ አለባቸው። በተወላጭ ለእነዚህ ወንበዴዎች ድጋፍ የሚሰጡ የውስጥ ተባባሪዎቻቸው ጭምር የሰፊው ሕዝብ ጠላቶች ስለሆኑ እነሱንም በተባበረ ከንጻችን የምንደመስላቸው መሆኑን እናረጋግጣለን። በዚህም መሠረት አብዮታዊ ሠራዊታችን በሚያካሄደው የመከላከል ውጊያ የሚወሰደውን ግናቸውንም እርምጃ ሁሉ በመደገ

ናም ባሻገር በቆራጥነት ከጉጉ የቆምንና በደጀንነትም የተሰለፍን መሆኑን በሙሉ ቃል እናረጋግጣለን።

፫ በወንበደው ተቋም ውስጥ ሳያውቁ በሰህተት ሳይወዱ በግድ በጥፋቱ ዓላማ በቀጥታ የተሰለፉ የጭቁኑ ሕዝብ ወገኖችና በውጭ ለገር የሚገነባቱ ሊትዮጵያውያን ስደተኞች ሁሉ በሕዝብ ደም የሚነገዱትን የለየላቸውን ወንበደዎች ታግለው ለብዮታዊ መንግሥት ያደረገላቸውን ሙሉ ምሕረት ተቀብለው ወደ እናት ለገራቸው በአስቸኳይ እንዲመለሱና ከሕዝቡም ጎን እንዲሰለፉ ጉባዔው በሙሉ ደምፅ ጥሪውን ያስተላልፋል።

፬ በአብዮታዊት ሊትዮጵያ የሚገነባውን የሶሻሊስት ኤኮኖሚና በተለይም በአሁኑ የክፍለ ሀገሩ ለገንብጋቢ ችግር ለንጸር ሕብረተሰቡ ዳግመኛ በእንዲህ ያለ ውጥረት ውስጥ እንዳይወድቅ ዋስትናው መደራጀት እንደመሆኑ፡ በአብዮታዊው መሪዎችን በጎድ ሊቀመንበር መሪያ መሠረት ገበሬው በወጣለት ፐርግራም በአስቸኳይ በአምራቾች የሕብረት ሥራ ግሕበራት እንዲደራጅ ጥሪ እያቀረብን አስረገጥንም እርዳታ ለግድረግ ዝግጁ መሆናችንን እናረጋግጣለን።

፭ የሊትዮጵያ ሕዝብ የለየላቸው ጠላቶች በፀረ ነጻነት፣ በፀረ ለገደነትና በፀረ ሰላም አቋማቸው በጭቁን ደም የሚነገዱትን ቅጥር ነፍስ ገዳዮች የሚረዱትን የውጭ ኃይሎችና የሰላላ ድርጅቶች ሁሉ በብርቱ እናወግዛለን። ድጋፋቸውንም እንዲያቆሙ እናስጠነቅቃለን።

፮ ለብዙ ሺህ ዘመን ፀገቶች የቆየውን የተከበረ የሊትዮጵያ ታሪክ በመበከል በቅኝ ገዥዎችና በአምፔሪያሊስቶች ተፅዕኖ የተሰፋፋውን የባዕድ ገናኘነትና የባሕል ቅርት በሊትዮጵያ ሕዝብ ላይ የሚጎዱ መሆኑን በመገንዘብ፣ በአሁኑ ጊዜ አብዮታዊው መንግሥት የሊትዮጵያን የነጻነትና የትግል ታሪክ በጥልቀት ገምገሞ፡ የወደቀው የፈውዶ በርካቸዎ ሥርዓት እናና ደቀት የነበረውን ታሪክ በማደስ ለሀገራቸው ነጻነትና ለንደነት ለጥፋት፡ ለቀሩትም የሊትዮጵያ ጀግኖች የመታሰቢያ ሐውልት እንዲሰራ ባላለፈው ውሳኔ መሠረት፣ ጎድ ሊቀመንበር መንግሥቱ ኃይለማርያም የጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግና የኢህፓሌ ሊቀመንበር፣ የአብዮታዊው ጦር ጠቅላይ አዛዥ፣ በዶ.ጋዓለ የሰመጥር ጀግና የራስ አሉላን፣ በአሥመራ የዘርዓይ ደረሰን፣ «ሊትዮጵያ ወይም ሞት» የሚል አርግ

እንግበው ለአንድነት ለታገሉና መስዋዕት ለደሰጡ፡ እንዲሁም «አብዮታዊት ሊትዮጵያ ወይም ሞት» በማለት ለአንድነትና ለአብዮቱ ሲታገሉ ለወደቁት የአብዮታዊ ጦር አባሎች መታሰቢያ የመሠረት ድንጋይ ማስቀመጣቸውን ከልብ እያደነቅን፡ ለወደፊቱም አብዮታዊ መንግሥት የክፍለ ሀገሩን ታሪክ እያጠና በቅኝ ገዥዎች የተሰጡትን ግናቸውንም ስያሜዎችና የተዘረጋውን የባሕል ወረራና ተፅዕኖ ወይ እውነተኛ ታሪክ በመለወጥ እርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን።

፯ የወቅቱ የመደብ ትግል በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሚከሰትበት በኋላ ምፔሪያሊዝምና በሶሻሊዝም መካከል ካለው ትግል ባሻገር ከቀዶ ባሕርና ከመካከለኛው ምሥራቅ የጀኦፖለቲካ ለንጸር ሲታይ፡ በሊትዮጵያ አብዮት ላይ የሚካሄደው የአምፔሪያሊዝም ሰራዊት በዚህ ክፍለ ዓለም ለካባቢ ያለውን የኃይል ሚዛን ለአምፔሪያሊዝም እንደሚረዳ አድርጎ ለመለወጥ መሆኑ ግልጽ ነው። የሊትዮጵያ አብዮት ማሸነፍ የፀረ አምፔሪያሊስት ኃይሎች ድል ግድረግ፡ የሊትዮጵያ አብዮት መሸነፍ የእነዚህ ኃይሎች ድል መደረግ በመሆኑ ትግላችን በአካባቢው ብሎም በዓለም አቀፍ ሁኔታ ላይ ያለውን ተፅዕኖ በከፍተኛ የዓለም አቀፍ ደረጃ ለንገንዘባለን። ይህን በመገንዘብና ከአምፔሪያሊዝም ጋር የምናደርገው መራራ ትግል የዓለም አቀፍ ፀረ አምፔሪያሊስት ትግል ለካል በመሆኑ የዓለም ፀረ አምፔሪያሊስት ኃይሎች ቀደም ሲል ከጎናችን እንደ ቆሙት ሁሉ ለሁንም የትግል ለንደነታቸውን በበለጠ እንዲያድሱ ጥሪዎችንን እናስተላልፋለን።

የቀይ ቮከብ ሁለገብ አብዮታዊ ዘመቻ ጉባዔ
አሥመራ
ጥር 8ኛ ቀን 1989

